

# ለሐገርና ለሕዝብ ወይስ ለግል ዝናና ስም? ፈታኝ ወቅት - እስከ ነጻነት

ለዚህ ጽሑፌ መነሻ የሆነኝ “ለመስከረም 3 ሰልፍ ጋባዮችን ህሊናችን ነው።”

በሚል ርእስ ፍቅር ይበልጣል ያቀረቡት ጽሁፍ ነው። ፍቅር ይበልጣል እንዳስነበቡን እጠቅሳለሁ።

“...አንዳንድ ያውም የፓርቲ መሪዎች ነን የሚሉ በዚህ ሰልፍ ላይ አንገኝም ሲሉ ተደምጠዋል አሉ ብሎ ነበር የነገረኝ። ይህችን ነገር ግን አንድ ቀን ማታ ፓልቶክ ክፍል ገብቼ ሳዳምጥ አንድ በጣም ጥሩ ተናጋሪ ‘እንዴት እዚህ ሰልፍ ላይ አትገኙ ብሎ ያውም ወያኔን ተቃዋሚ ነን በሚሉ ግለሰቦችም ሆኑ ድርጅቶች እንደዚህ አይነት ቅስቀሳ ይደረጋል’ ሲል በጆሮዬ ጥልቅ ሲል ሰምቻለሁ።”

በመጀመሪያ የሰልፉ አላማ ምንድነው?

አላማውን ለአንባቢ ብደግመው አንባቢን ማሰልቸት አይመስለኝም እና እደግመዋለሁ።

- ዘር፣ ቀለም፣ ኃይማኖት፣ ጾታ፣ የትምህርት ወይም የኢኮኖሚ ደረጃ፣ መንደር፣ ክልል ሳይለይ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዚያም አልፎ አፍሪካውያንን፣ የአፍሪካ አሜሪካውያንን እና ሌሎችንም ለሰላም፣ ለፍትህ፣ ለነጻነትና ለእርቅ የቆሙ ህዝቦችን ሁሉ እንደ ሰው በአንድ ማሰባሰብና ለተገፉ የጋራ ድምጽ እንዲሆኑ ማድረግ፣
- የኢትዮጵያን ህዝብና በአምባ ገነን መሪዎች የሚሰቃዩትን የአፍሪካ ቀንድ ሐገር ህዝቦች ከጨቋኝና አምባ ገነን አገዛዝ ለመላቀቅ የሚያደርጉትን ትግል ለማበረታታትና የድጋፍ ኃይል ለመሆን፣
- ለመለስ ዜናዊና ለሌሎችም የአፍሪካ አምባ ገነን መሪዎች በቃን የግፍ፣ የስቃይ አገዛዝ በቃን፣ ለለውጥ ተዘጋጅተናል፣ በናንተ የሞት ድባብ ተውጠን ልንቀጥል አንችልም የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ፣
- የአባማ አስተዳደርና የምእራባውያን ለጋሽ ሐገሮች መተባበር ያለባቸው ነጻነቱን ከሚፈልግ ህዝብ ጋር እንጂ የህዝቡን ነጻነት ከሚያፍኑ አረመኔ ገዥዎች ጋር መሆን እንደሌለበት ለማስገንዘብና ጫና ለማሳደር፣
- በመለስ ዜናዊና አጫፋሪዎቹ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት፣ የሐገር ጥቅም አሳልፎ መስጠትና አገር መናድ ወንጀል ለአለም ማህበረሰብ ለማሳወቅና፣ ወንጀል ፈጻሚዎቹ ለፍርድ እንዲቀርቡ አለም አቀፍ ግፊት እንዲደረግ ጫና ለማሳደር፣
- በሐገሪቱ ፍትህ እንዲሰፍን፣ በግፍ የታሰሩ የህሊና እስረኞች እንዲፈቱ፣ ሰብአዊ መብቶችና ሰብአዊ እሴቶች እንዲከበሩ በአንድ ድምጽ መጮህ፣
- የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ ተገናኝቶ የጋራ ችግሩን በአንድነት ድምጽ እንዲያሰማ፣ እርስ በርሱም እንዲደማመጥ ማድረግ የሚሉት ከሞላ ጎደል ናቸው።

በሁለተኛ ሰልፉን ያዘጋጀው፣ የጠራው ማነው?

ማንም ይጠንስሰው ማ ይህ ሰልፍ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ሰልፍ ነው። ጠራውም

በስደት ላይ ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ሁሉም ጋባኝ፣ሁሉም ተጋባኝ የሚሆንበት

ሰልፍ ነው። ስልፍ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን የሚያደርጉት በጣም ትንሹ መስዋእትነት ነው።

ይህን ካልኩ በኋላ ወደተነሳሁበት ልመለስና አንዳንድ ያውም የፖለቲካ መሪዎች ነን የሚሉ አንገኝም ማለታቸው ከምን የተነሳ እንደሆነና ቀጣይ መደረግ ያለበትን በኔ እይታ ላቅርብ፡-

ሰልፍ አላማ ላይ ተቃውሞ አለኝ የሚል የፖለቲካ ድርጅት አለ ብዬ አላምንም ምክንያቱም ሁሉም የሚሰብኩትና የድርጅታችን ወና መመሪያ ነው የሚሉት ከላይ የተጠቀሱትን ስለሆነ፡

ስለዚህ፡-

- የፖለቲካ መሪዎች ነን ባዮችና በዚህ ሰልፍ ላይ አንገኝም ማለት ምናልባት ስልፍን እኛ አልጠራንም፤ ሌላው በጠራው ሰልፍ ላይ የኛ መገኘት ደረጃችንን ዝቅ ያደርገዋል፤ የድርጅታችንን ታዋቂነት ያኮስሰዋል ከሚል የድርጅትና የግል ዝና ጥም ሊሆን ይችላል
- የህዝቡ በአንድ ላይ መሰባሰብ በውጭ ያሉ የፖለቲካ መሪዎች ነን የሚሉና በዚህም ኑሯቸውን መሰረት ያደረጉ ሊፈሩት ይችላሉና የህዝቡን አንድነት ላይፈልጉት ይችላሉ (የኢትዮጵያ ነጻ መውጣት ድርጅታቸውን አላስፈላጊ ስለሚያደርገው)፤ እንደዚህ አይነት ፖለቲከኞች ደግሞ የሉም ማለት አይቻልም፤
- በተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት ስም በወያኔ እየተደገፉ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችም መኖራቸውን መዘንጋት የለበትም
- ሌሎችም ምክንያቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ።

ዋናው ቁም ነገር ግን ይህ ሰልፍ የተጠራው በህዝብ ነው፤ ህዝቡ በጠራው ሰልፍ ላይ ሊገኝ ፈቃደኛ ያልሆነ የፖለቲካ፣ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት አባልም ሆነ መሪ ለህዝቡ የሚያስተላልፈው መልእክት ግልጽ ነው። የቆምኩት ለህዝብ ጥያቄ ሳይሆን የራሴ አጀንዳ አለኝ ማለቱ መሆኑን መረዳት ግድ ነው። ይህንንም ማድረግ መብቱ ነው ለምን አደረገ የሚል ወቀሳ ወይም ከሰላ ለማቅረብ አይደለም።

**እንደህዝብ ግን ለህዝብና ለሐገር የሚያስብ ሐገርንና ህዝብን ማስተዳደር የሚችል መሪን ፈልጎ ማግኘት የኛ የህዝቦቹ ድርሻ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል የሚለውን አሰረግጬ ማለፍ እፈልጋለሁ።**

ይህ ሰልፍ ሳናውቀው እኛን ተራ ዜጎችንና የፖለቲካ መሪ ነን የሚሉትን ፈተና ላይ የጣለ ወቅት ላይ አድርሰናል።

የፖለቲካ መሪዎችም የህዝብ መሪነታቸውን የሚያስመሰክሩበት ወይም የግል ዝናን የሚያስቀድሙበት መንታ መንገድ ላይ ናቸው። ምርጫው የራሳቸው ነው። ይህንን ስል ግን ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች ሳይሆን ሰልፍ ላይ ለመገኘት ፈቃደኛ የማይሆኑትን መሆኑ ይታወቅልኝ።

ህዝቦችም በፖለቲካ ድርጅት ስም የሚንቀሳቀሱ ሁሉ እነማናቸው? ተግባር ላይ ድርሻቸው ምንድነው? ከዚህ ምስቅልቅልስ፡ የፖለቲካ ድርጅት ኃላፊዎች ሳይሆን የሐገር መሪዎች ሊወጡ ይችላሉ ይሆን ወይ? የሚሉት ጥያቄዎች የምናነሳበትና የምናስብበት እርከን ላይ ደርሰናል።

**በመጨረሻም በሁላችን በተጠራው፣ በተለይም ሐገር ቤት ላሉት ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ ለመሆን በተዘጋጀው ሰልፍ ላይ በሰላም እንገናኝ**

September 13 2009 2:30Pm Washington D.C.

**እግዚአብሔር አብላጅን ይጠብቅ**